

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ 11ጠነኛ ዓመት ቁጥር ፬
አዲስ አበባ ሕዳር ፲፮ ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

29th Year No. 4
ADDIS ABABA 25th November, 2022

ማውጫ	Content
<p>ደንብ ቁጥር ፭፻፳፭/፪ሺ፲፭</p> <p>የብሔራዊ የተሀድሶ ኮሚሽን ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ 14569</p>	<p>Regulation No. 525 /2022</p> <p>The Establishment of the National Tehadso Commission Council of Ministers Regulation.....Page 14569</p>
<p>ደንብ ቁጥር ፭፻፳፭/፪ሺ፲፭</p> <p>የብሔራዊ የተሀድሶ ኮሚሽንን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ</p> <p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአስፈጻሚ አካላት ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፷፫/፪ሺ፲፬ አንቀጽ ፩፻፫ መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል።</p> <p>ክፍል አንድ</p> <p>ጠቅላላ ድንጋጌዎች</p> <p>፩. አጭር ርዕስ</p> <p>ይህ ደንብ “የብሔራዊ የተሀድሶ ኮሚሽን ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፭፻፳፭ /፪ሺ፲፭” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።</p>	<p>REGULATION NO. 525/2022</p> <p>COUNCIL OF MINISTERS</p> <p>REGULATION TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF NATIONAL TEHADSO COMMISSION</p> <p>This Regulation is issued by Council of Ministers pursuant to Article 103 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs Proclamation No. 1263/2021.</p> <p>Part One</p> <p>General Provisions</p> <p>1. Short Title</p> <p>This Regulation may be cited as the “The Establishment of the National Tehadso Commission Council of Ministers Regulation No. 525 /2022”.</p>

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩/ “የቀድሞ ተዋጊ” ማለት በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ውስጥ ባጋጠሙ ግጭቶች በተደራጀ መልክ ሲንቀሳቀስ በነበረ ህይወት ውስጥ የጦር መሳሪያ ታጥቆ ሲሳተፍ የነበረ፤ በዚህ ደንብ መሠረት በሚወጣ መመሪያ የሚቀመጡ መስፈርቶችን የሚያሟላ፤ ትጥቅ የፈታ እና ወደ ማህበረሰቡ መልሶ እንዲቀላቀል የተለየ ሰው ነው፤

፪/ “የጦር መሳሪያ” ማለት በጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፸፯/፪ሺ፲፪ የተቀመጠውን ትርጉም የሚይዝ ሲሆን በግጭት ወቅት ጥቅም ላይ የዋሉ ሌሎች ቀላልና ከባድ መሳሪያዎችን ይጨምራል፤

፫/ “ተዋጊነት ማብቃት” ማለት ተዋጊን ታጥቆ በግጭቱ ሲሳተፍ ከነበረበት የታጠቀ ኃይል አባልነት የሚያበቃበት እና ወደ የሲቪል ኑሮ በመመልስ ከማህበረሰቡ ጋር እንደገና መቀላቀል ነው፤

፬/ “ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀል” ማለት የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ ነበሩበት የሲቪል ኑሮ ወይም ሥራ ወደሚያገኙበት ዘርፍ እንዲገቡ እና በዘለቄታው ወደ ማህበረሰቡ መመልስ እንዲችሉ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ ነው፤

2. Definition

In this Regulation, unless the context otherwise requires:

1/ “**Ex-Combatant**” means a former armed combatant who took part in conflicts in any part of the country, being a member of an organized armed group, and designated as such for demobilization and reintegration based on criteria to be defined pursuant to a Directive to be issued in accordance with this Regulation;

2/ “**Firearm**” shall have the definition given in the Firearm Administration and Control Proclamation no. 1177/2020 and includes light and heavy armaments used during the conflict period;

3/ “**Demobilization**” means where combatants would no longer belong to the armed group with which they were participating in the conflict with the aim of returning them to civilian life and reintegrating them in the society;

4/ “**Reintegration**” means returning ex-combatants into their previous civilian life, to assist them to towards sectors where they may find employment and reinserting them into society in a sustainable manner and assisting them to regain their peaceful livelihood;

- ፭/ “ስምምነት” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት እና በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ውስጥ በተከሰቱ የእርስ በእርስ ግጭቶች ውስጥ ታጥቆ በተደራጀ መልኩ ሲሳተፍ በነበረ ኃይል መካከል የተደረገ የግጭት ማቆም ስምምነት ነው፤
- ፮/ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለፀው ሴትንም ይጨምራል።

- 5/ “Agreement” means an agreement undertaken for the cessation of conflict between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and an organized armed group that took part in the conflicts that broke out in any part of the country;
- 6/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

ክፍል ሁለት
ስለኮሚሽኑ መቋቋም፣ ዓላማ፣ አደረጃጀት፣ ተግባርና ኃላፊነቶች

Part Two
Establishment, Objective, Organization, Duties, and Responsibilities of the Commission

፫. መቋቋም

3. Establishment

፩/ የቀድሞ ተዋጊዎች ተዋጊነት ማብቃት እና ወደ ማህረሰቡ ለመቀላቀል ሲባል ብሔራዊ የተሀድሶ ኮሚሽን (ከዚህ በኋላ “ኮሚሽን” እየተባለ የሚጠራ) ራሱን የቻለ የሕግ ሰውነት ያለው አካል ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

1/ Ex-Combatants Demobilization and Reintegration National Tehadso Commission (hereinafter the "Commission") is hereby established as an autonomous Federal Government office having its own legal personality.

፪/ የኮሚሽኑ ተጠሪነት ለሰላም ማኒስቴር ይሆናል።

2/ The Commission shall be accountable to the Ministry of Peace.

፬. ዋና መስሪያ ቤት

4. Head Office

የኮሚሽኑ ዋና መስሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ሊኖሩት ይችላል።

The Head Office of the Commission shall be in Addis Ababa and may establish branch offices elsewhere as may be necessary.

፭. የኮሚሽኑ ዓላማ

5. Objectives of the Commission

ኮሚሽኑ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

The commission shall have the following objectives:

፩/ የቀድሞ ተዋጊዎችን ከማህበረሰቡ ጋር በዘላቂነት እንዲቀላቀሉ እና ሰላማዊ ኑሮ መምራት እንዲችሉ ማድረግ፤

1/ Demobilize and sustainably reintegrate ex-combatants thereby enabling them to have peaceful livelihoods;

፪/ የቀድሞ ተቀጋሪዎች በሀገሪቱ የልማት፣ የሰላምና የዲሞክራሲ ግንባታ ውስጥ እንዲሳተፉ ማድረግ፤

፫/ ከተቀጋሪነት የተሰናበቱ የቀድሞ ተቀጋሪዎች በዘላቂነት ወደ ሰላማዊ ኑሮ የሚመለሱበትን ሥርዓት መዘርጋት፤

፬/ በአገሪቱ ዘላቂ ሰላምና ልማትን ለማምጣት የሚደረገውን ጥረት መደገፍ፡፡

፮. የኮሚሽኑ ተግባርና ኃላፊነት

ኮሚሽኑ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡-

፩/ እንደአስፈላጊነቱ የቀድሞ ተቀጋሪዎች ተለይተው የሚሰፍሩበት ቦታ ያዘጋጃል፤ ያስተዳድራል፤

፪/ የቀድሞ ተቀጋሪዎች ወደ ማህበረሰቡ እስኪቀላቀሉ ድረስ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የሰነ-ልቦና እና ሌሎች አስፈላጊ ድጋፎች እንዲያገኙ ያደርጋል፤ ዝርዝሩ ኮሚሽኑ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፤

፫/ ከሚመለከታቸው የደህንነትና የፀጥታ አካላት ጋር በመተባበር የቀድሞ ተቀጋሪዎች በሰፊናበት አካባቢ ያለው የፀጥታ ሁኔታ አስተማማኝ መሆኑን ያረጋግጣል፤

፬/ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የቀድሞ ተቀጋሪዎች ለቀጣይ ሕይወታቸው አስፈላጊ በሆኑ ለሥራ ፈጠራ እና ማህበራዊ ኑሮ አስፈላጊ ሥልጠናዎችን እንዲያገኙ ያደርጋል፤

፭/ ለቀድሞ ተቀጋሪዎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር አስፈላጊውን ሥልጠና በመስጠት ለሥራ ዝግጁ እንዲሆኑ ያደርጋል፤

2/ Engage ex-combatants in the development, peacebuilding, and democratization of the country;

3/ Establish a formal system that would enable demobilized ex-combatants to lead a sustainable and peaceful livelihood;

4/ Support the country’s endeavor to bring sustainable peace and development.

6. Duty and Responsibility of the Commission

The Commission shall have the following duty and responsibilities:

1/ Set up and manage cantonment sites for ex-combatants;

2/ In collaboration with concerned bodies, shall make available psychological and other necessary support to ex-combatants until they reintegrate into the society. The details shall be determined by a Directive to be issued by the Commission;

3/ Ensures the dependability of the security of the cantonment sites in collaboration with concerned security bodies;

4/ In collaboration with concerned bodies, shall make available training that are essential to the sustainable livelihood of ex-combatants;

5/ In collaboration with concerned bodies, provide necessary training and empower ex-combatants to be equipped for work;

፮/ በግጭቱ በደረሰባቸው ጉዳት ምክንያት በዘላቂነት ሥራ መሥራት ለማይችሉ የቀድሞ ተዋጊዎች በመመሪያ በሚወሰኑ ዝርዝር ሁኔታዎች መሠረት እራሳቸውን ለመቻል የሚያግዝ ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል፤

፯/ በግጭት ምክንያት ቋሚ የጤና ችግር ላለባቸው የቀድሞ ተዋጊዎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የህክምና አገልግሎት የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤

፰/ በዚህ ደንብ የተዘረዘሩትን የኮሚሽኑ ተግባርና ኃላፊነቶች በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ የሚወጡ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በተመለከተ መንግስትን ያማክራል፤

፱/ የቀድሞ ተዋጊዎችን በጊዜያዊነትም ሆነ በዘላቂነት መልሶ በመቀላቀል ሂደት የሚሳተፉ አካላትን ያስተባብራል፤ ይመራል፤

፲/ የቀድሞ ተዋጊዎችን በዘላቂነት መልሶ በመቀላቀል ሂደት የሚከናወኑ ተግባራት ልዩ ድጋፍ የሚሹ የቀድሞ ተዋጊዎችን በተለይም የአካል ጉዳተኞችን፣ የሴቶችን እና የህጻናትን ልዩ ፍላጎት ያገናዘበ መሆኑን ያረጋግጣል፤

፲፩/ ኮሚሽኑ ይህን ደንብ ለማስፈፀም አስፈላጊ መመሪያችን አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ አቅርቦ ያፀድቃል፤

፲፪/ ዓላማውን ለማስፈፀም ሌሎች አስፈላጊ ተግባራትን ያከናውናል።

6/ Make available support that would enable ex-combatants, who are unable to sustainably pursue their livelihood due to injuries they sustained in the conflict, to be self-sufficient in accordance with conditions to be determined by a Directive;

7/ Shall cause to be delivered , in collaboration with concerned bodies, medical service to ex-combatants who have sustained permanent health problems due to the effects of the conflict;

8/ Advise the Government on policy and strategies concerning matters related to the duty and responsibility of the Commission entrusted to it by this Regulation;

9/ Coordinate and lead stakeholders in the process of reinserting and reintegrating ex-combatants;

10/ Ensure the special needs of ex-combatants, especially disabled, women and children, are taken into consideration in reintegration activities;

11/ The Commission may initiate Directives necessary for the effective implementation of this Regulation to be approved by Council.

12/ Perform other related necessary activities to meet its objectives.

፮. የኮሚሽኑ አደረጃጀት

ኮሚሽኑ፡-

፩/ ብሔራዊ የተሀድሶ ምክር ቤት (ከዚህ በኋላ “ምክር ቤት” ተብሎ የሚጠራ)፤

፪/ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሾሙ ኮሚሽነር እና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል ኮሚሽነር/ሮች፤

፫/ ለኮሚሽኑ ስራ አስፈላጊ የሆኑ ሰራተኞች፤ ይኖሩታል።

፯. የኮሚሽኑ የሥራ ዘመን

፩/ የኮሚሽኑ የሥራ ዘመን ሁለት (፪) ዓመት ነው።

፪/ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የኮሚሽኑ የሥራ ዘመን በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊራዘም ይችላል።

፱. የምክር ቤት አባላት

፩/ ምክር ቤቱ በሰላም ሚኒስትሩ ሰብሳቢነት የሚመራ ሆኖ ከሚከተሉት እያንዳንዱ ተቋም የሚወከል ሚኒስትር ዴኤታን በአባልነት ያቀፈ ነው፡-

- ሀ) የመከላከያ ሚኒስቴር ፣
- ለ) የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ፣
- ሐ) የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ፣

- መ) የጤና ሚኒስቴር ፣
- ሠ) የትምህርት ሚኒስቴር ፣
- ረ) የገንዘብ ሚኒስቴር ፣ እና
- ሰ) ሌሎች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ወሳኔ እንዲካተቱ የሚደረጉ አባላት፡፡

፪/ የኮሚሽኑ ኮሚሽነር የምክር ቤቱ ፀሐፊ ሆኖ ይሰራል፡፡

7. Organization of the Commission

The Commission shall have:

1/ Ex- Combatants Demobilization and Reintegration National Council (hereinafter called "Council");

2/ Commissioner and Deputy Commissioner/s; to be appointed by the Prime Minister;

3/ Staff necessary to accomplish its objectives.

8. Term of the Commission

1/ The term of the Commission shall be two (2) years.

2/ If necessary, the term of the Commission may be extended by the Council of Ministers.

9. Members of the Council

1/ The Council shall be chaired by the Minister of Peace and have the State Ministers of each of the following institutions as its member:

- a) The Ministry of Defense
- b) The Ministry of Labor and Skill
- c) The Ministry of Women and Social Affairs
- d) The Ministry of Health
- e) The Ministry of Education
- f) The Ministry of Finance
- g) Other members to be assigned by the Prime Minister.

2/ Commissioner of the Commission shall serve as secretary of the Council.

፲. የምክር ቤቱ ስብሰባ

፩/ ምክር ቤቱ ቢያንስ በዓመት አራት ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያካሄዳል፤ ሆኖም እንደአስፈላጊነቱ በማናቸውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል፤

፪/ ከምክር ቤት አባላት መካከል ሃምሳ ሲደመር አንድ (፶+፩) ከተገኙ ምልዓተ-ጉባዔ ይሆናል፤

፫/ የምክር ቤቱ ውሳኔ በምክር ቤት አባላት በተቻለ መጠን በስምምነት ይሆናል፤ ሆኖም ግን በስምምነት ለመወሰን መግባባት ላይ ካልተደረሰ ውሳኔው በምክር ቤቱ ከተገኙ ኮሚሽነሮች በአብላጫ ድምፅ ያልፋል፤

፬/ በምክር ቤቱ ውሳኔ አሰጣጥ ላይ ድምፅ እኩል ለእኩል ከተከፈለ የሰብሳቢው ድምፅ ወሳኝነት ይኖረዋል፤

፭/ የዚህ አንቀፅ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ምክር ቤቱ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፲፩. የምክር ቤቱ ተግባርና ኃላፊነት

ምክር ቤቱ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡-

፩/ የቀድሞ ተዋጊዎች ተለይተው የሚሰፍሩበት ቦታ አስተማማኝ ጸጥታ እና ጥበቃ ያለው ሆኖ መዘጋጀቱን እና አስፈላጊ ድጋፍ መደረጉን ይከታተላል፤ ያረጋግጣል፤

፪/ ኮሚሽኑ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር የሚኖረው ግንኙነት የሚመራበትን አቅጣጫ ያስቀምጣል፤

10. Meeting of the Council

1/ The Council shall hold at least four regular meetings annually; However, it may hold an extraordinary meeting at any time when it deems necessary;

2/ The quorum of the members of the council is constituted if fifty plus one (50+1) of the members are present;

3/ The decisions of the Council shall be held by Consensus; However, if no Consensus is reached the decisions shall be passed by a majority vote of members present;

4/ In the event of a tie, the chair of the meeting shall have the casting vote;

5/ Without prejudice to the provisions of this Article, the Council may adopt its own rules of procedure of a meeting.

11. Duty and Responsibility of the Council

The Council shall have the following duty and responsibilities:

1/ Follow up and ensure the cantonment sites are established with dependable security and protection and the provision of necessary assistance;

2/ Give directions concerning the Commission's relationship with various stakeholders;

፫/ የቀድሞ ተዋጊዎች ጊዜያዊና ዘላቂ የሆነ መልሶ መቀላቀል ተግባር እንዲውል በመንግሥት የሚመደብ በጀት እና ከተለያዩ ሕጋዊ የገቢ ምንጮች የሚሰበሰብ ሀብት በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን ያረጋግጣል፤

፬/ ለኮሚሽኑ ሥራዎች አስፈላጊ የሆኑ ኮሚቴዎችን ያቋቁማል፤

፭/ የኮሚሽኑንና የፅሕፈት ቤቱን አመታዊ በጀት፣ ዕቅድ እና ሪፖርት መርምሮ ያጸድቃል፤

፮/ በኮሚሽኑ የሚወጡ መመሪያዎችን ያፀድቃል፡፡

፲፪. የኮሚሽነሩ ሥልጣንና ተግባር

የኮሚሽኑ ኮሚሽነር የሚከተሉት ተግባር እና ሥልጣን ይኖሩታል፡-

፩/ ኮሚሽነሩ የኮሚሽኑ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ የኮሚሽኑን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፤

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ የተመለከተው አጠቃላይ አገላለጽ እንደተጠበቀ ሆኖ ኮሚሽነሩ፡-

ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፮ የተመለከተውን የኮሚሽኑን ተግባርና ኃላፊነቶች ሥራ ላይ ያውላል፤

ለ) ኮሚሽኑን ያደራጃል፤ የኮሚሽኑን ሠራተኞች በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤

ሐ) የኮሚሽኑን የሥራ እቅድና በጀት ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤

3/ Ensure the proper utilization of funds obtained from the Government allocated budget and funds solicited from various legal sources with the aim of reinserting and reintegrating ex-combatants;

4/ Shall establish committees necessary for the functions of the Commission;

5/ Examine and adopt the annual budget, plan and report of the Commission and the secretariat;

6/ Adopt Directives to be issued by the Commission.

12. Power and Responsibility of the Commissioner

The Commissioner shall have the following responsibilities and powers:

1/ The Commissioner of the Commission shall be the Chief Executive Officer of the Office and shall direct and administer the activities of the Commission.

2/ Without limiting the generality of Sub-Article (1) of this Article, the Commissioner of the Commission shall:

a) exercise the powers and duties of the Commission specified under Article 6 of this Regulation;

b) organize the Commission, employ and administer employees of the Commission in accordance with the Federal Civil Service laws;

c) prepare the annual budget and work program of the Commission; and implement same upon approval;

መ) ለኮሚሽኑ በተፈቀደው በጀትና የሥራ እቅድ መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤

ሠ) ኮሚሽኑ ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ ኮሚሽኑን ይወክላል፤

ረ) የኮሚሽኑን የሥራ አፈጻጸምና የሂሳብ ሪፖርት ለምክር ቤቱ ያቀርባል፡፡

፫/ ኮሚሽነሩ ለኮሚሽኑ ሥራ ቅልጥፍና ባስፈለገ መጠን ከሥልጣንና ተግባሩ በከፊል ለኮሚሽኑ የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡

፲፫. የምክትል ኮሚሽነር ሥልጣንና ተግባር

፩/ በኮሚሽነሩ ተለይተው የተሰጡትን ስልጣንና ተግባራት ያከናውናል፤

፪/ ኮሚሽነሩ በማይኖርበት ጊዜ በኮሚሽነሩ ውክልና የተሰጠው ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽነሩን ተክቶ ይሰራል፡፡

ክፍል ሶስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፲፬. የበጀት ምንጭ

፩/ የኮሚሽኑ በጀት በመንግሥት የሚመደብ ይሆናል፡፡

፪/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ ፩ ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከሌሎች ሕጋዊ ምንጮች ማግኘት ይችላል፡፡

d) effect expenditure in accordance with the approved budget and work program of the Commission;

e) represent the Commission in all its dealings with third parties;

f) prepare and submit to the Council the performance and financial reports of the Commission.

3/ The Commissioner of the Commission may delegate part of his powers and duties to officials and employees of the Commission to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Commission.

13. Powers and Duties of the Deputy Commissioner

1/ Carry out the powers and duties specifically entrusted to them by the Commissioner of the Commission.

2/ In the absence of the Commissioner, the Deputy Commissioner delegated shall act on behalf of the Commissioner.

Part Three
Miscellaneous Provisions

14. Source of Budget

1/ The budget of the Commission shall be allocated by Government.

2/ Without prejudice to Sub-Article (1) of this Article, the Commission may collect fund from other legal sources.

፲፮. ስለ ሂሳብ መዛግብት አያያዝ

፩/ ኮሚሽኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።

፪/ የኮሚሽኑ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋና ኦዲተር ወይም እርሱ በሚሰይማቸው ኦዲተሮች በየዓመቱ ይመረመራሉ።

፲፯. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሕዳር ፲፮ ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም

ዐብይ አሕመድ (ዶ/ር)
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

15. Books of Accounts

1/ The Commission shall keep complete and accurate books of accounts.

2/ The books of accounts and financial documents of the Commission shall be audited annually by the Auditor General or by Auditors designated by it.

16. Effective Date

This Regulation shall enter into force up on the date of the Ratification by the Council of Ministers

Done at Addis Ababa, On this 25th Day of November, 2022

ABIY AHIMED (DR.)
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA